



**የሚለቀቅ ዜና**

**PSC የ Pepco የበርካታ-አመታት የተመን እቅዶች እንዲተው፣ ተመን ለመወሰን የተለመዱ መርሆዎችን እንዲጠቀም እና በ COVID-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖ ለተቸገሩ ተጠቃሚዎች እጩይታ ለማዘጋጀት ግብረ ኃይል እንዲያቋቁም የ OPC መግለጫ ያሳስባል።**

**ጁላይ 27/2020**

Washington DC - በሶስት ዓመታት ውስጥ ተመኖችን በ \$135 ሚሊዮን የሚጨምር የተሻሻለ የበርካታ-አመታት የተመን እቅድ ለመተግበር በ Pepco የቀረበውን ሀሳብ በመቃወም በዛሬው እለት የህዝብ ምክር ቤት ጽ/ቤት ተጨማሪ መግለጫን ለ DC የህዝብ አገልግሎት ኮሚሽን (PSC) አቅርቧል። የ Pepco የቅርብ ጊዜ MRP ን እና ሜይ 30/2019 ላይ ያቀረበውን የመጀመሪያ እቅድ ህዝቡን ስለማይጠቅም ኮሚሽኑ ውድቅ እንዲያደርገው OPC ይጠይቃል።

"በዚህ ጉዳይ ላይ የውሳኔውን አሰፈላጊነት ማጥናት እፈልጋለሁ። Pepco የኤሌክትሪክ ተመኖች የሚዘጋጁበትን አሰራር በመሠረታዊነት ለመቀየር ሀሳብ እያቀረበ ነው። የ Columbia ዲስትሪክት ኢኮኖሚ ተለዋዋጭ የሆነ እና በቀጣይ ወራት ውስጥ ሊባባስ በሚችለው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እየተሰቃየ ያለ መሆኑ ይህንን ውሳኔ ውስብስብ ያደርገዋል። የ OPC እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው ሁሉም አካላት የሰጡት መግለጫ Pepco ለማፅደቅ አሰፈላጊውን ድጋፍ እንዳልሰጠ ያረጋግጣል። ከተለመደው የተመን ጉዳዮች በተቃራኒ ኮሚሽኑ ይህንን አዲስ የተመን መሰሪያ ቅርጽ/ቀመር የሚያፀድቀው ከሆነ ተጠቃሚዎች ላይ የረጅም ጊዜ እና የማይቀለበስ ተፅዕኖ ይኖረዋል" ሲሉ የህዝብ ምክርቤት አባል Sandra Mattavous Frye ተናግረዋል።

የ OPC መግለጫ የ Pepco ሀሳብ ለመቃወም ግልጽ እና አሳማኝ ማስረጃ ያቀርባል። መግለጫው መገናኛ [እዚህ ይገኛል](#)።

- 1) ሁለቱም MRPዎች ለተለዋጭ የተመን መስሪያ የኮሚሽኑን መመዘኛ እንዳላሟሉ ያሳያል፤
- 2) የቀረበው ሃሳብ ተቀባይነት ባገኘ በቀጣይ ዓመታት ተጠቃሚዎች ከልክ በላይ የተመን መጨመር እንደሚያጋጥማቸው ያረጋግጣል፤
- 3) Pepco COVID-19ን የሚያስከትለው ተፅእኖ ከግንዛቤ ያስገባ የወጪ ትንበያዎችን ወይም የኤሌክትሪክ አጠቃቀም መግለጫዎች በቂ ትንታኔ እንዳላደረገ ያሳያል፤
- 4) Pepco ያቀረበው ሀሳብ ቢጸድቅ በMRP ወቅት ኮሚሽኑ ወጪዎችን በደንብ የመመርመር ችሎታ እንዴት እንደሚገድብ ያብራራል ፣ እና
- 5) Pepco ተጠቃሚዎች አቅማቸው በፍጹም በማይቅድላቸው ጊዜ የእርዳታ ፕሮግራሞችን እንዲደገጉ እየጠየቀ መሆኑን ያሳያል።

"ኮሚሽኑ የ *Columbia* ዲስትሪክት ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የጤና ቀውስ ፣ ቀጣይ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እና ኢኮኖሚው መቼ እንደሚሻሻል በግልጽ በማይታወቅበት ሁኔታ ከፍተኛ ሥራ አጥነት እየገጠማቸው እንደሆነ ኮሚሽኑ እንዲገነዘበው ጥሪ እናቀርባለን። ኮሚሽኑ ተጠቃሚዎች ያጋጠሟቸውን የገንዘብ ችግር የሚያገናዝብ ውሳኔ እንዲያመጣ እና *Pepco* ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ አገልግሎት በተመጣጣኝ እና ምክንያታዊ ዋጋ እንዲያቀርብ እንዲፈቅድ *OPC* ይለምናል። ተጠቃሚዎች ከመጠን በላይ ተመኖችን እንዲከፍሉ ተገደው *Pepco* እንዲበለጽግ መፈቀድ የለበትም።"

የ *OPC* መግለጫ ኮሚሽኑ የተለመዱ የተመን መስሪያ መርሆዎችን በመጠቀም ተመን ማውጣት የሚያስችለውን እንዲሁም ተጠቃሚዎችን በወረርሺጉ ወቅት የሚያግዝ የእጭይታ መርሆዎችን የሚለይ እና የሚያዘጋጅ ግብረ ኃይል ለማቋቋም የሚያስችለው ለ *Pepco* ተቀባይነት የሌለው MRPዎች ተገቢውን አማራጭ ያቀርባል።

የህዝብ ምክርቤት አባል *Mattavous-Frye* እንደተናገሩት "ተጠቃሚዎች የ *Pepco* የበርካታ-አመታት የተመን እቅዶች በመቃወም እንዲናገሩ እንዲሁም ኮሚሽኑ የቀረበለትን ሀሳብ ውድቅ እንዲያደርግ ጥሪ እንዲያቀርቡ አጥብቄ እጠይቃለሁ"።

አስተያየትዎን በኤሌክትሪካዊ መንገድ በ [https://edocket.dcpsc.org/public/public\\_comments](https://edocket.dcpsc.org/public/public_comments) ወይም በፕስታ ለሚከተው ይላኩ: Commission Secretary, Public Service Commission of the District of Columbia, 1325 G Street NW, Washington, DC 20005. ትኩረት: መደበኛ የጉዳይ ቁጥር. 1156.

የመገናኛ ብዙሀን አድራሻ:

Doxie McCoy  
 የህዝብ መረጃ ሰራተኛ  
 (202) 261-1180  
[dmccoy@opc-dc.gov](mailto:dmccoy@opc-dc.gov)